



**የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ**

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 3271 የላብራቶሪ ምርመራ አስራ አራት (14) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ሶስት መቶ ስልሳ አምስት (365) ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 11 ወንድ እና 3 ሴት ናቸው። በዜግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከ 9 እስከ 68 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ዘጠኝ (9) ሰዎች ከአዲስ አበባ (አንድ (1) የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለው የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ ፣ ሰባት (7) በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ አንድ (1) ሰው የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ እና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌለው፣ አንድ (1) ሰው ከትግራይ ክልል (የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለው የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ፣ መቐለ ለይቶ ማቆያ ያለ) ፣ አንድ (1) ሰው ከኦሮሚያ ክልል (የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለው የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ) እንዲሁም ሶስት (3) ሰዎች ከሶማሊ ክልል (ጅግጅጋ ለይቶ ማቆያ) ነው።

**ማስተካከያ፦** በትላንትናው ዕለት በወጣው ዕለታዊ መግለጫ ከአማራ ክልል (ሰሜን ሸዋ ዞን፣ አጣዩ ከተማ ለይቶ ማቆያ) ቫይረሱ በምርመራ የተገኘበት ተብሎ የተገለጸው በግንቦት 9 ቀን በወጣው መግለጫ ላይ ተጠቅሶ የነበረ መሆኑን እና በትላንትናው በድጋሚ ሪፖርት የተደረገ ነው። በመሆኑም በትላንትናው ዕለት ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 34 መሆኑን ከይቅርታ ጋር እንገልጻለን።

የዕለቱ ታማሚዎች የተጋለጩት ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል፦

የተጋለጩት ሁኔታ	ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር
የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው	6
በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው	7
የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ እና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው	1
<b>ድምር</b>	<b>14</b>

በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት አራት (4) ሰዎች (3 ከሶማሊ ክልል እና 1 ከአፋር ክልል) ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር አንድ መቶ ሃያ (120) ነው።



### በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	62,300
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	3271
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	14
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በላይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	238
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	4
በአጠቃላይ ያገገሙ	120
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	5
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	365

የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ከጤና ተቋማት፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንዲሁም በአስገዳጅ ላይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው።

የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ሥርጭት መጨመርን ከግንዛቤ በማስገባት ሕብረተሰቡ ጥንቃቄዎችን አዘውትሮ እንዲተገብር ያሰጠባሉ። በበሽታው መያዛችን ዕለት-ተዕለት በምናደርገው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚወሰን መሆኑን በማስታወስ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ አራቱን የ"መ" ህጎች ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንድንከላከል በጥብቅ እናሰጠባለን።

#### የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

- **መራራቅ:** አካላዊ ርቀት መጠበቅ፣
  - **መታጠብ:** እጅን በተደጋጋሚ በውሃና በሳሙና መታጠብ፣
    - **መቆየት:** አስገዳጅ ካልሆነ ቤት ውስጥ መቆየት እንዲሁም
    - **መሸፈን:** ከቤታችን ወጥተን ስንቀሳቀስ የአፍንፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (የፊት ማስክ) መጠቀም
- በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ  
የጤና ሚኒስትር  
ግንቦት 11 ቀን 2012 ዓ.ም